

# በስያትል የጎንደር ማህበር ውስጣዊ ችግር በፍርድ ተወሰነ በአዲኛ፡ወ.ቤ

ለሦሥት ዓመታት ያህል በሕግ፡ተይዘ፡የነበረው፡በስያትል ከተማ የጎንደር ንግድ፡ማሕበር/መረዳጃ ማህበር በውስጣዊ አሰራር ችግር በተነሳው አለመግባባት ግጭት፣ ችግሩ ለፍ/ቤት ቀርቦ ውሳኔ አግኝቷል።

ወገኖቹ፡ ይህን የፍርድ ውሳኔ በግልጽ የምናቀርብበት ምክንያት በፍርዱ የረኩትን ወይም የተከፉትን ለሌላ ትችት ለማበርከት ሳይሆን፡ከሕብረተሰብ፡ህሊናና፡ከሕጋዊ፡ሥራ፡መራቅ፡ወይም፡በማን፡አለብኝነት፡መጥፎን፡ሥራ፡ማድረግ፡ውጤቱ፡በፍርድ፡የሚቀለበስ፡ቅጣትም፡የሚያስከትል፡ይሆናል።ጥሩ ሥራንና የፍርድን/ፍትሕን የመጨረሻ ውጤት፡አክብረን እንድናይና እንድንገነዘብ ይህ ጉዳይ፡ትምህርት ይሆናል በማለት ብቻ ነው። እያደርን በአእምሮ እየበለጸግን የምንሄድ ሰዎች ስለሆን፣ ይኸ አይነቱ ሁኔታ በማንም ኢትዮጵያኖች ሕብረተሰብ የሚደገም እንዳይሆን ለማሳሰብ፡ነው። ምክንያቱም፡ጉዳቱና ጭንቀቱ ፡ዙሮ ፡ዙሮ ፡ለሁላችን ፡የሚተርፍ ፡ስለሚሆን ነው።

## የችግሩ መነሻ

የጎንደር ዕድርና፡መረዳጃ፡ማሕበር የተቋቋመው በ1994 ዓ/ም ሲሆን፣ አመሰራረቱም እንደ በጎ አድራጎት ድርጅት፡ነበር። ይኸም ማለት፣ ድርጅቱ በማናቸውም መልክ የሚያገኘውን መዋጮ ለተቋቋመለት፡አላማ ፡ያውለዋል፡ተብሎ፡ነበር። ከዚህ ውጭ የሚሆን የሚያስጠይቅና ፡ሕጋዊ ፡እርምጃን የሚያስወስድ ይሆናል።ይኸም ጥያቄ በማንም ሰው ሊነሳ ይችላል። በ1999፡ዓ/ም፡ሁለተኛውና፡ለትርፍ/ለጥቅም፡የሚሰራ፡የጎንደር፡ንግድ፡ማሕበር፡ተብሎ፡ተቋቋመ። ለንግድ ተብሎ የተመሰረተው ፡ሥልሳ የሚሆኑ ፡አባሎች ፡ነበሩት።

የንግዱ ድርጅቱ፡ክፍል በ2000 ዓ/ም \$101,620.00 በማዋጣት አንድ ቤት፡ገዛ። ድርጅቱ ፡በቂ ፡ዋስትና ፡ስለሌለው፣ አምስት ፡ብቁ፡ክረዲት፡ያላቸው፡ሰዎች፡በመፈረም፡ንብረቱ፡ተገዛ።ከተዋጣው፡ገንዘብ፡ላይ፡ለቤቱ፡ግዥ፡የመጀመሪያ፡ክፍያ፡የዋለው፡\$51,706.57 ፡ብቻ፡እንደነበር፡የባንክ፡መዝገቡ ያሳያል። የግምጃ፡ ቤት ፡ሂሳብ ፡ማሳየት ፡የነበረበት ፡ቀሪውን \$49,913.43 ሲሆን፣ ይኸ ገንዘብ፡ባንክ፡የሌለና፡የት፡እንደደረሰ፡አልታወቀም።ይሕ፡ጉዳዩ፡ገና፡በሕግ፡ተይዘ፡ይገኛል።

ይህ በእንዲህ፡እንዳለ፣ የአምስቱ ሰዎች ኃላፊነት በሸፍጥ፡ተነስቶ፡በሁለት ሰዎች ተጠቃሎ፣ የንግዱ ፡ድርጅቱ፡በአንድ ፡ሰው፡ሙሉ፡ተቆጣጣሪነት፡እየተካሄደ፡ተገኘ።ይኸን፡ሁኔታ፡ለማስተካከል፡ሰፊ፡ጥረት፡ቢደረግም፣(በአቡኑና/በአገር፡ሽማግሌ);ቤቱን፡በሰላ ም፡እንዲመልሱ፡ተጠይቀው፡ውጤት፡አልባ፡ሆኖ፡ስለቀረ፡የድርጅቱ፡ባለቤቶች/ከሣሾች፡ቤቱን፡በግላቸው፡ባደረጉት፡ሁለት፡ሰዎች፡ላይ(ከነባ ለቤቶቻቸው)፡የሕግ፡ክስ፡በፍርድ፡ቤት፡ከፈቱ። ይኼም፡ክሥ፡የተመሰረተበት፡ምክንያት፡

፩ኛ/ ሁለቱ፡ግለሰቦች፡በራሳቸው፡ሥም፡ያዛወሩትን፡የሕዝቡን፡ንብረት፡ለንግድ፡ማሕበሩ፡አንመልስም፡በማለታቸው።

፪ኛ/ ሕዝብ፡የመረጣቸውን፡የሥራ፡አመራሮች፡የቤቱን፡ቁልፍ፡ቀይረው፡በገዛ፡ቤታቸው፡አትገቡም፡በማለታቸው።

፫ኛ/ አንዱን፡ብልህና፡ቅን፡የሆኑትን፡የማህበራችንን፡አባል፡ያለአግባብ፡ከሕግ፡ውጭ፡በደብዳቤ፡በማገዳቸው፡ነው።

ከሱ፡ተጀምሮ፡ሳለ፣ ዳኛው ለመረዳጃው ማህበርና፡ለአባሎቹ ፡ሲባል፡ዕርቅ እንዲደረግ አስታራቂ አዘው ከስምንት፡ሰዓት ውይይት፡በኋላ፡ሳይሳካ፡ስለቀረ፡ክርክሩ፡ቀጠለ።

ክርክሩ እየተካሄደ ሳለ በህግ አግባብ ያልሆኑ ተግባሮች በዋናው ተቋም ሰውና ሌሎች ሁለት አጋሮቹ ሆነው፣ ፍርዱን ለማጨናገፊ

ንብሩቱን ለመሸጥ ተዋውለው ተገኘ። በተጨማሪም፣ የድርጅቱ ባንክ ሂሳብ ያለአግባብ፣ ተዘግቶ፣ ተገኘ። ይህ ድርጊት አስቀድሞ ፍ/ቤቱ ያገደውን ትዕዛዝ የሚጥስ ነበር።

ሶስቱ፣ ተቃዋሚ/ተከላኛቸው፣ የሕዝቡን፣ ንብረት፣ ለማስመለስ፣ የሚታገሉትን፣ ከላኛቸው፣ የድርጅቱ አባሎች እንዳልሆኑና እንዲወገዱ የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ ጠየቁ። ፍ/ቤቱ ሳይቀበላቸው ቀረ።

ፍ/ቤቱ እነዚህ ግለሰቦች፣ የንግዱ ድርጅት፣ አባሎቹ፣ የሆነውን ፣ ንብረት ለግላቸው ጥቅም ከማዋላቸውም በላይ ወደ ግል፣ ስማቸው፣ በማዘር፣ የራሳቸው፣ ንብረት፣ ማድረጋቸው፣ ሕጉን፣ የሚሰብር፣ ስለሆነ፣ በፍርድ ቤት፣ ትዕዛዝ፣ ተከላኛቸው፣ በሕግ፣ ተገደው፣ በ፡03/26/2015፡ ቤቱን፣ ለሕዝቡ/ለንግድ፣ ማህበሩ፣ አስረከቡ/መለሱ። እንደገና፣ በፍርድ ቤቱ፣ ትዕዛዙ፣ መሰረት፣ ለጊዜው፣ የንግድ፣ ማህበሩን፣ ንብረት፣ ለመከላከል፣ ከሣሾቹ፣ ባስመደቡት፣ የፍርድ ቤቱ፣ ተወካይ፣ ቤቱን፣ ተረክበውት፣ ይገኛሉ።

በዚህ ክስ ምክንያት፣ የተረዳነው አጻፍ፣ እጅግ አስነዋሪ/አሳፋሪ፣ ችሎታን፣ ያንጸባረቁም፣ ነበሩ። አንዱ፣ ድርጅቱን፣ ሙሉ፣ በሙሉ፣ ተቆጣጥሮት፣ የነበረው፣ ግለሰብ፣ ቃል እንዲሰጥ ተጠይቆ፣ “ለምን የገንዘብ አያያዝህና የዓመቱ አወራረድ እጅግ ቅጥ ያጣና ፈጽሞ ፣ የገንዘብ አያያዝ ሥነስርዓት፣ የጎደለው ፣ ሆነ?” ተብሎ ሲጠየቅ፣ የሰጠው መልስ፣ “እኛ አሰራራችን እንደ አፍሪካ እስታይል ነው፣ የሂሳብ አያያዝ አንችልም፣ በዕምነት ነው የምንሰራው” በማለት መልሷል።

ሌላው፣ ተጠያቂ፣ ግለሰብ፣ ደግሞ “ለምን ለሕዝብ ሳታስታውቁ የሕዝብ ንብረት ፣ በሚስጢር ልትሸጡ ፣ ወሰናችሁ?” ተብሎ ሲጠየቅ ፣ በድንጋጤ ፣ የሰጠው፣ መልስ ፣ ከተሸጠ በኋላ “በመጨረሻዎ ፣ ቀን ፣ እንግራቸዋለን፣ ብለን ፣ ነው” ሲል ገልጿል። ወገኖቻችን፣ የተፈጸመው ግፍና ጥቃት ቀላል አይደለም። እንኳን በአሜሪካ በማንኛውም ሀገር የማይደረግ ዘረፋ ተፈጽሟል።

ማንንም ዝቅ ለማድረግ ሳይሆን በፍርድ ቤት የሚገኘው ደሴ የሚያመለክተው ጉዳይ ስለሆነ፣ አሁንም ዓላማችን ሕብረተሰባችን መሳቀያ እንዳይሆንና የብዙ ንጹሕና ሰላማዊ፣ ወገን ስም እንዳይበከል እንዲህ ያለውን ስራ ማውገዝ እንደሚገባንና ከዚህ በተሻለ ጠባይና ባህሪ እንድንገኝ ለማሳሰብ ነው። በዚህ ከተማ ታላቅ ስራ፣ ለወገኖቻቸው፣ ሰርተውና መልካም ቅርስ እንዳቅማቸው ለተከታዩ ትውልድ አሳልፈዋል። የነሱን አርአያና ፈለግ መከተል ይኖርብናል። ከመካከላችን፣ አንዳንድ ፣ አስነዋሪ፣ የሆነ ሥራ የሰሩም አሉ። እነሱም ሲያፍሩ፣ ሲወድቁና ሲሸሟቀቁ፣ ለማየት በቅተናል።

መጀመሪያ፣ ለመግለጽ፣ እንደምከርነው፣ ሕብረተሰባችን፣ በዚህ፣ በበለጸገው፣ ሀገር፣ ሲኖር፣ በምናደርገው፣ በሕግም፣ ሆነ፣ በባህል፣ አንጻር፣ የበለጠ፣ ሆኖ፣ እንዲገኝ፣ እንጂ፣ እጅግ፣ ሥራን፣ በሚያስወቅስና፣ ምግባርን፣ በሚያንቋሽሽ ተግባር እንዳንሠራ፣ ለማድረግና ምግባራችንን ከፍ ለማድረግ እንድንጥር ለማሳሰብ ነው። ድርጅቶች በዚህ ሀገር እጅግ የረቀቀ የአሰራር ጥበብ ይሻሉ። ስለዚህ፣ ለዚህ፣ ስራ፣ የምንመርጣቸው፣ ተአመኔታ፣ የሚጣልባቸውና፣ ብቃት፣ ያላቸውን፣ በሐላፊነት፣ ማስቀመጥ፣ ጠቃሚ ነው።

ፍ/ቤት ፣ ሰውን ፣ ያጸዳል። ድርጅትን ፣ ይጠብቃል። ሕብረተሰብ ፣ እንዲያድግና፣ በሰላም ፣ እንዲኖር ውሳኔና፣ ትዕዛዝ፣ ይሰጣል። በፍ/ቤቱ፣ ውሳኔ፣ መሰረት፣ አሁን፣ የጎንደር፣ ዕድርና፣ የንግድ፣ ድርጅቱ፣ አባሎች፣ ሕግን፣ አውቀው፣ በጋራ እንዲበለጸጉና እንዲያድጉ ፣ በሰላምም ፣ እንዲኖሩ፣ ተደርጓል።

ይህ በቀላሉ አልተፈጸመም። እጅግ የሚያኮሩ ተቆርቋሪ ወገኖች ለራሳቸው ሳይሆን፣ ለመላው ወገናቸው ጥቅም በመቆም፣ የማንንም ፣ አፍና ፣ ወቀሳ ፣ ሳይፈሩ ፣ በራሳቸውና ፣ በሌሎች ፣ እንደነሱ ፣ ቆራጥ ፣ ልብና፣ መንፈስ ፣ ባላቸው ፣ ድጋፍ ፣ የሚያኮሩ ፣ ስራ ሠርተዋል። መከበርና፣ መመስገን፣ ይገባቸዋል። አርአያው፣ እንዲሰማና፣ እንዲታወቅ፣ ሌላውም፣ ኢትዮጵያዊ፣ ወገናችን፣ ከዚህ፣ ትምሕርት፣ እንዲያገኙ፣ እንመኛለን። ንብረቱን፣ በሕግ፣ ለሕዝቡ፣ ያስመለሱ፣ መንፈሠ፣ ጠንካራ፣ የጎንደር/በጌምድር፣ ተወላጆችና፣ የድርጅቱ፣ አባሎች።

፩ኛ/ አቶ፡አዲኛ፡ ወ.ቤ፤

፪ኛ/ አቶ፡አሰፋ፡ ቢያድግልኝ

፪ኛ/ አጋፋሪ፡ፀጋው፡አምባው፡

፮ኛ/ አቶ፡ታከለ፡አማረ

፫ኛ/ አቶ፡ፈንታሁን፡አጋዚ

፯ኛ/ አቶ፡መርዕድ፡አየለ

፬ኛ/ አቶ፡አበበ፡ምትኩ

፰ኛ/ እራሱ፡የንግድ፡ድርጅቱ፡ናቸው።